




(uten bilder)

- Tessa Welch
- Wiehan de Jager
- Mezemir Girma
- amharisk
- nivå 3



የዘላለማዊ ግንኙነት

# Barnebøker for Norge

[barneboker.no](http://barneboker.no)

የዘላለማዊ ግንኙነት



Skrevet av: Tessa Welch  
Illustrert av: Wiehan de Jager  
Oversatt av: Mezemir Girma


Denne fortellingen kommer fra African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) og er videreformidlet av Barnebøker for Norge ([barneboker.no](http://barneboker.no)), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens. <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no>




በድሮ ጊዜ ሦስት ሴቶች እንጨት ለመሰብሰብ ከቤታቸው ወጥተው ነበር።

፡፡ኢህ ፡፡ግንባታ ርዕዮ ፡፡ታወቅጥጥ  
፡፡ኔንወ ዘረወ ጾወ ትኩረወህ ኃህህህ ረቀ ትፍጠ



፡፡ጠቅላይ  
ቶጽቶ ሁንጭህ ኃጾረወህ ህኖህ ጠፍከህ ፤ሠጋ ህላወተ  
ወሁወ ፡፡ኃህ ትቅሀሠጻ ጠዘጽ ትፍህኔ ትፍህቱ ረጌ  
ቲጠፍረወ ህህከጌጌ ፡፡ትርህጾ ሠጋተጋተጻ ኃጾረወ ጾወ  
ቢከህህ ፡፡ወረረ ወቲህህቶኔረህ ህህከጌጌ ወሁወ ጠፍከህ






ድንገት ምሽት መሆኑን ተገነዘቡ። ወደ መንደራቸውም ተጣደፉ።



ወሻወም እንደተመለሰ ሞዚቤሌን ፈለጋት። <<ሞዚቤሌ፣ የት ነሽ?>> ብሎ ተጣራ። <<አልጋው ስር ነኝ>> አለ የመጀመሪያው ጸጉር። <<በሩ ጀርባ ነኝ>> አለ ሁለተኛው ጸጉር። <<በረት ውስጥ ነኝ፣>> አለ ሌላኛው ጸጉር።


፡፡ቶጊሊ ቲፊሬዘሪሂ ልጌሀ ሲጌ ቶጊሪ


፡፡ወቲቶላወሃ ሲጌጋጃላህ ህሁ <<፡፡ህህወተ ሲህቲጊሁሂ  
ህቲህህሂ>> ፡፡ሲህቶህጊ ሲጌሲ ቶሲሂ፡፡ቲሲጊሪሂ  
ጊህ ቶሲሂ ሲጊሂ ህህህ፡፡ህህ ህጋጊህ ወቲቶህሂ




፡፡ወቲቶላወቀህሂ

ቶጊሀ ቲቶሁህ ልጌሪ ሲህህህ ህሂ ፡፡ህህ ህህህ ሲህሂ  
፡፡ህህ ወርህህህ ህህሂ ሲህሂ ፡፡ቲህቶህ ጊህ ቶህቶህህ  
ሲጊጊህ ቶህህ ጊህ ህህህ ህህህ ጊህሂ ህህህ






ስለዚህ ኖዲሴሌ ወደ ወንዙ ብቻዋን ተመለሰች። የአንገት ጌጧንም አግኝታ ወደ ቤቷ ለመመለስ ተቻሎች፤ ነገር ግን በጨለማ ውስጥ ጠፋች።




በየቀኑ ለወሻው ምግብ መስራት፣ ማጽዳትና ማጠብ ስራዋ ሆነ። ከዚያም አንድ ቀን ወሻው <<ኖዲሴሌ፣ ዛሬ ጓደኞቼን ልጠይቅ እሄዳለሁ። እኔ ከመምጣቴ በፊት ቤቱን አጽጂ፤ ምግብ ስሪ፤ የሚተጣጠቡትንም ነገሮች እጠቢ>> አለች።





ባልተጠበቀ ሁኔታ ወሻ በሩን ከፈተላት። <<ምን ፈልገሽ  
 ነው?>> አላት። <<ጠፍቻለሁ፤ እና ማደሪያ ቦታ ፈልጌ  
 ነበር>> ብላ ነገረችው። <<ነይ ግቢ፤ አለዚያ  
 እነክስሻለሁ!>> አላት ወሻው። ስለዚህ ኖዚቤሌ ገባች።



ከዚያም ወሻው <<ምግብ አብስዱልኝ!>> አላት። <<እንዴ፣  
 እኔ እኮ ለወሻ ምግብ ሰርቼ አለውቅም>> ብላ  
 መለሰችለት። <<ስሪልኝ፤ አለዚያ እነክስሻለሁ!>> አላት  
 ወሻው። ስለዚህ ኖዚቤሌ ለወሻው ምግብ ሰራችለት።